

በኩዌት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን አይ ኤስ የተባለው የሽብር ቡድን በንፁሃን

ኢትዮጵያውያን ላይ የፈፀመው አስነዋሪ የጅምላ ግድያ አወገዙ።

በኩዌት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን አይ ኤስ የተባለው የሽብር ቡድን በንፁሃን ኢትዮጵያውያን ላይ የፈፀመውን የጅምላ ግድያ በሰው ልጅ ላይ የተፈፀመ አስነዋሪ፣ አረማናዊና ኢሰብአዊ ድርጊት በኩዌት የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ኤምባሲ በመገኘት አውግዘዋል። ለሚች ኢትዮጵያውያን የህሊና ጸሎት እና የሻማ ማብራት ሥነ-ስርዓት የተደረገ ሲሆን በስነስርዓቱም በኩዌት የኢ.ፌ.ዲ.ሪ መንግስት ባለሙሉ ሰልጣን አምባሳደር፣ በኩዌት የሚገኙ የኦርቶዶክስ፣ የእስልምና እና የሀበሻ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን የእምነት አባቶችና መሪዎች፣ እንዲሁም በኩዌት የወጣት ማህበር ተወካዮች በጋራ የተለያዩ የመጽናኛ መልእክቶች በማስተላለፍ እና ለሚቻች ቤተሰቦች መፅናናትን በመመኘት እለቱ ተዘክሮ ውሏል።



በኩዌት የኢ.ፌ.ዲ.ሪ መንግስት ባለ ሙሉ ሰልጣን አምባሳደር ክቡር ዶር መሀመድ ጉደታ አይ ኤስ አይ ኤስ የተባለው የአሸባሪ ቡድን በንፁሃን ዘገታችን ላይ የፈፀመው አስቃቂ የጅምላ ግድያን አስመልክተው ባደረጉት ንግግር እንዳሉት አሸባሪዎች ርካሽ አላማቸውን ለማሳካት ሲሉ በዓለማችን ላይ የበርካታ ንፁሐን ወጣቶች፣ ህፃናት፣ ሴቶች፣ አዛውንቶች ወዘተ ህይወት በየቀኑ እየቀጠፉ መሆናቸው ፤ በዚህ ድርጊታቸውም በሁሉም የዓለም ማዕዘናት እያደረሱት ያሉት አስቃቂ ግድያ ቀን ከቀን የዜጎችን ልብ በሀዘን እየሰበረና ዜጎች በሰላም ተንቀሳቅሰው ሠርተው እንዳይኖሩ ከፍተኛ ሥጋት እየፈጠረ እንደሚገኝ ገልፀዋል። ክቡር አምባሳደር ዶር መሀመድ ጉደታ አይ ይዘውም አሸባሪዎች ድንበር የሌላቸው በየትኛውም ጊዜና ቦታ ጥቃት የሚያደርሱና የሁሉም የሰው ልጆች ጠላት መሆናቸውን ገልፀዋል።

በዚህም በኩዌት የሚኖሩ ዜጎቻችን የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት እያደረጉት ያሉትን የፀረ- አሸባሪነት መሪር ትግል መደገፍና ማገዝ እንደሚገባ፣ የሚሰደዱ ወጣቶቻችንም ለአሸባሪዎች ጥቃት እንዳይጋለጡ በአገራችን ያሉትን ሠርቶ ለመኖር የሚያስችሉ ዕድሎችን በመጠቀም ኑሮአቸውን እንዲያሻሽሉ፣ ህይወታቸውን እንዲጠብቁና በክብር አገራቸው እንዲኖሩ በሁሉም ደረጃ ያሉ ዜጎች ሊመክሩዋቸውና ከዚህም ጋር ተያይዞ ሰደትን እያባባሱ ያሉትን ህገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎችን ሊያወግዙዋቸውና ሊታገሉዋቸው እንደሚገባ አሳስበዋል።

ክቡር አምባሳደር መሐመድ ጉደታ አያይዘውም የሰደት ዋነኛው መንስኤ ድህነት እንደሆነ ድህነት ከአገራችን ለማስወገድ እየተደረገ ያለው ትግል ከግቡ ይደርስ ዘንድ በቁርጠኝነት መረባረብ እንደሚያስፈልግና በባዕድ አገር በተለያዩ ደረጃዎች በዜጎቻችን ላይ የሚደርሰውን ጥቃት ለመከላከል እንዲቻል ከሁሉም ነገር በላይ ህብረት ስለሚያስፈልግ ያገናዘቡ ሲሆን በመቀጠልም በዚህ ረገድ ጠንካራ የመተባበር እና የመቀራረብ መንፈስ መፍጠር እንደሚያስፈልግ አሳስበዋል። በማያያዝም ክቡር አምባሳደር መሐመድ ጉደታ በሊቢያ አይ ኤስ አሸባሪ ቡድን በንፁሐን ዜጎቻችን ላይ ያደረሰውን አሰቃቂ የግፍ ግድያ፣ እንዲሁም በደቡብ አፍሪካ ሰርተውና ለፈተው በሚኖሩ ንፁሃን ዜጎቻችን ላይ የደረሰውን ግድያና የንብረት መውደም እና በአጠቃላይ አሸባሪዎች በሰው ልጆች ላይ እየደረሱት ያሉትን አረመኔያዊ እና ኢሰብአዊ ድርጊት አውግዘው በአሸባሪዎች ጥቃት ሰማዕት የሆኑ የዜጎቻችን ቤተሰቦች እና አዝማድ በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ መጽናናትን ተመኝተዋል።



በሌላ በኩል በኩዌት የሚገኙ የእስልምና፣ የኦርቶዶክስ እና የሀበሻ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን የእምነት አባቶችና መሪዎችም ባስተላለፉት መልእክት እንደገለጹት ሽብርተኝነት የትኛውም ሀይማኖት የማይወከልና በአገራችን የክርስትናና እስልምና ሀይማኖት ተከታዮችን ለማጋጨትና የአገራችንን ሰላም ለማደፍረስ መሆኑን በመግለጽ ለሞቱት ማዘን ብቻ ሳይሆን በህይወት ላሉትም አጥብቆ መፀለይ እንደሚገባ ፣ በሊቢያ አይ ኤስ አሸባሪ ቡድን በንፁሐን ዜጎቻችን ላይ የደረሰውን አሰቃቂ የግፍ ግድያ፣ በደቡብ አፍሪካ በዜጎቻችን ላይ የደረሰውን ግድያና የንብረት መውደም እና በአጠቃላይ አሸባሪዎች በሰው ልጆች ላይ እየደረሱት ያሉትን አረመኔያዊ እና ኢሰብአዊ ድርጊት በማውገዝ በአሸባሪዎች ጥቃት ሰማዕት ለሆኑ ዜጎቻችን መንግስተ ሰማያት እንዲወርሱ በመመኘት ለቤተሰቦቻቸውና ለወዳጆቻቸው በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ መጽናናትን ተመኝተዋል።



በተመሳሳይ በኩዌት የወጣቶች ማህበር አመራርና ተወካዮች ባስተላለፉት መልእክት እንዳሉት በደቡብ አፍሪካ በቅናት መንፈስ ተነሳሰተው በወንድሞቻችን ላይ ያደረሱት ኢሰብአዊ ድርጊት እንዳሳዘናቸውና አሁንም በድጋሚ በሊቢያ አይ ኤስ የተባለው የአሸባሪ ቡድን ያደረሰውን አፀያፊና ዘግናኝ ድርጊት በመሪ ሀዘን በመግለፅ ድርጊቱን በምሬት አውግዘዋል፤ እነዚህም ለቤተሰቦቻቸው መፅናናትን በመመኘት በሊቢያ በህይወት ያሉ ኢትዮጵያውያን መንግስት በአፋጣኝ እንዲታደጋቸው በወጣት ማህበር ስም ጠይቀዋል።

